

**የት/ቤት ዲስትሪክት ቁጥር 1
ዴሞክራሲክ ከተማ እና ካውንቲ
ኮሎራዶ ስቴት**

ውሳኔ ቁጥር:- _____

ስለደህንነት እና ምቹ ሁኔታዎች የት/ቤት ዲስትሪክቱ ውሳኔ

የዴሞክራሲክ የሕዝብ ት/ቤት ሁሉም ልጆች ዲስትሪክቱ ያለምንም የስደተኝነት ሁኔታ ልዩነት ደህንነታቸውንና ስሜታዊ አቋማቸውን እንደሚያስጠብቅላቸው በማወቅ በትምህርታቸው ላይ የሚያተኩሩበት ምቹ እና ደህንነታቸው የተጠበቁ ቦታዎችን ለማቅረብ ቁርጠኛ ስለሆነ፤

በርዱ ተማሪዎች ካልተገባ ፍተሻ እና መያዝ/መታገድ ነፃ እንዲሆኑ የሚደነግገውን ለአራተኛ ጊዜ ተሻሽሎ የወጣውን መብታቸውን /Fourth Amendment right/ እና ነፃ የኬጅ-12ኛ ድረስ ትምህርትን የማግኘት ጨምሮ ሕገ-መንግሥታዊ መብቶቻቸውን ለማስከበር ቁርጠኛ ስለሆነ፤

በርዱ የፌደራል የስደተኞች ሕግን የማስፈጸም እንቅስቃሴዎችን በት/ቤቶቻችን ውስጥ፣ በትራንስፖርት አገልግሎት መስመሮች ላይ፣ በዲስትሪክታችን ንብረቶች ላይ፣ ወይም በት/ቤት እንቅስቃሴዎቻችን ላይ መተግበር የመማር-ማስተማሩን ሂደት በእጅጉ የሚያስተጓጎል እና የተማሪዎቻችን ካልተገባ ፍተሻ እና እገታ/መያዝ ነፃ የመሆንና የነፃ የትምህርት የማግኘት ሕገ-መንግሥታዊ መብታቸውን የሚጥስ ሆኖ ያገኘው በመሆኑ፤ እና

አሁን ስለዚህ እንዲህ ተወስኗል:- ዲስትሪክቱ ሕግ በፈቀደለት መጠን እና በሙሉ ኃይሉ የተማሪዎቻችን ምስጢራዊ መረጃዎችን ለመጠበቅ እና የመማር-ማስተማሩ ተግባሮች በስደተኛ ሕግ ማስፈጸም እርምጃዎች አለመደናቀፋቸውን ለማረጋገጥ በእነዚህ ብቻም ሳይወሰን የሚከተሉትን እርምጃዎች ያደርጋል:-

- ዲስትሪክቱ ስለተማሪዎቹ የስደተኝነት ሁኔታ ወይም አቋም ማንኛውንም መረጃ ያለመሰብሰብ ወይም ያለመያዝ ተግባሩን ይቀጥላል።
- ማንኛውም የፌደራል ስደተኞች ባለስልጣን (ሀ) ወደማንኛውም የዲስትሪክቱ ት/ቤት ወይም ሌላ የዲስትሪክቱ ንብረት የመግባት፣ (ለ) ማንኛውም ተማሪ በዲስትሪክቱ ቁጥጥር ወይም ኃላፊነት ውስጥ በማንኛውም የትምህርት እንቅስቃሴ ወይም በዲስትሪክቱ የትራንስፖርት አገልግሎት ላይ እያለ/ች ከተማሪው/ዋ ጋር ለመነጋገር፣ ወይም (ሐ) ስለተማሪዎቻችን የማንኛውም ዓይነት መረጃ ጥያቄ ለዲስትሪክቱ ጄኔራል ካውንስል ጽ/ቤት መቅረብ ይኖርበታል።
- ለእንዲህ ዓይነት ጥያቄዎች ምላሽ በመስጠት ሂደት፣ የዲስትሪክቱ ጄኔራል ካውንስል ጽ/ቤት ማናቸውንም መረጃ አይሰጥም ወይም በሕግ ካልተጠየቀ በስተቀር የተማሪዎቻችን መረጃ ሌሎች እንዲደርሱት ፈቃድ አይሰጥም፤ እናም ሕጋዊ በሆነ ሥልጣኑና ኃይሉ በሙሉ ዲስትሪክቱ የተማሪዎቹን ሕገ-መንግሥታዊ እና ሕጋዊ መብቶቻቸውን ለማስከበር የሚችለውን ሁሉ ያደርጋል።
- ለምሳሌ፣ የጄኔራል ካውንስል ጽ/ቤቱ ሕጋዊ የሆነ የፌደራል ወይም የስቴት ዳኛ ማዘዣ ለያዘ ባለስልጣን ካልሆነ በስተቀር ወደ ተማሪዎቹ እንዲገባ ወይም ተማሪዎቹን እንዲያገኝ ፈቃድ አይሰጥም። በጣም ጠባብ እና ውሱን በሆኑና በፌደራል ሕግ የተበየኑ "አስገዳጅ ወይም አስቸኳይ ሁኔታዎች" ጊዜ የዲስትሪክት ሠራተኞች ያለሕጋዊ የፍተሻ ማዘዣ ፍተሻውን እንዲፈቅዱ በሕግ ታዘዘዋል። ነገር ግን ተማሪዎቻችን በት/ቤት ውስጥ በትምህርት ገበታቸው ላይ እያሉ አስገዳጅ ወይም አስቸኳይ ሁኔታዎች የመከሰት ዕድላቸው እጅግ በጣም አናሳ ነው። ምክንያቱም አስገዳጅ ወይም አስቸኳይ ሁኔታዎች ብዙውን ጊዜ የሕግ አካላት እየተሰወረ ያለን አንድ ወንጀለኛን በሚያሳድዱበት ወይም የወንጀል መረጃ ሊሰወር በባለበት ጊዜ የሚሆኑ ክስተቶች ናቸው።

በተጨማሪ እንዲሁም ተወስኗል:- ዲስትሪክቱ አሁን ያለው የችግር እና አደጋ ጊዜ ምላሽ ሰጭ ቡድኖች በስደተኛ ሕጉ ትግበራ እርምጃዎች ተጽዕኖ ሊደርስባቸው የሚችሉ ተማሪዎቻችን ምቹት እና ደህንነት እንዲረጋገጥ ማድረግ እንዲችሉ ለማገዝ እንደአስፈላጊነቱ ስልጠና እና ተጨማሪ መረጃዎችን/አቅርቦቶችን የሚሰጥ ይሆናል።

በተጨማሪ እንዲሁም ተወስኗል:- ዲስትሪክቱ ይህን ውሳኔ በሁሉም ት/ቤት ድር ጣቢያ ላይ እንዲለጥፍ እንዲሁም በዲስትሪክቱ ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ ባሉ በሁሉም ቋንቋዎች ለዲስትሪክቱ ሠራተኞች እና ለወላጆች እንዲያሰራጭ።

በተጨማሪ እንዲሁም ተወስኗል:- ዋና ተቆጣጣሪው ለመተግበር አስፈላጊ ሆነው የተገኙ ፖሊሲዎችን እና የአሠራር ደንቦችን እንዲያሻሽል (ወቅታዊ እንዲያደርግ) እና የዚህን ውሳኔ ዝርዝር ነጥቦች በስፋት እንዲታወቁ ያደርጋል።

አን ሮዌ /Anne Rowe/፣ ፕሬዚደንት

ሃፒ ሃይንስ /Happy Haynes/ ጸሐፊ